

እባክዎን እራሳዎን እና ሌሎችን ከ COVID-19 ይጠብቁ



ጭንብል ወይም የፊት መሸፈኛ ያድርጉ።



ከታመሙ ቤትዎ ይሁኑ። የ COVID-19 ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ መቆራረጥን ያካትታሉ።



ሳልዎን ይሸፍኑ። ፊትዎን እና አፍዎን ላለመንካት ይሞክሩ።




እጅዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ። ሳኒታይዘር ይጠቀሙ።



ጉዞዎችን ለወሳኝ የህዝብ ትራንስፖርት ላይ ተሳፍረው እያለ፣ በተቻለ መጠን ጉዞዎች ይገድቡ። በእርስዎ እና በሌሎች መካከል በቂ ርቀት እንዲኖር ያድርጉ።



ሲጠብቁ ተለያይተው ይቁሙ።



English	Translation (ትርጉም)
Public Health and King County Metro want you to stay safe while riding transit.	Public Health እና King County Metro በትራንዚት ሲሰፈሩ ደህንነትዎ እንዲጠበቅ ይፈልጋሉ።
Follow these safety tips to protect yourself and others from COVID-19.	እራስዎን እና ሌሎችን ከ COVID-19 ለመከላከል የሚከተሉትን የደህንነት ጠቃሚ ምክሮች ይከተሉ።
Learn more about Metro’s reduced service at www.kingcounty.gov/metro/reducedschedule/am .	ከ Metro ስለተቀነሱ አገልግሎቶች በ www.kingcounty.gov/metro/reducedschedule/am ላይ የበለጠ ይወቁ።